



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥረኛ ዓመት ቁጥር ፴፩
አዲስ አበባ-ጥር ፳፩ ቀን ፲፱፻፺፮

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

10th Year No. 31
ADDIS ABABA-30th January, 2004

ማውጫ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፺፰/፲፱፻፺፮ ዓ.ም.
“የመንግሥት የፋይናንስ ድርጅቶች ኤጀንሲ ማቋቋሚያ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ገጽ ፪ሺ፭፻፺፩

CONTENTS

Council of Ministers Regulation No. 98/2004
“Financial Public Enterprises Agency Establishment
Council of Ministers Regulation Page 2591

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፺፰/፲፱፻፺፮ የመንግሥት የፋይናንስ ድርጅቶች ኤጀንሲን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፱/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፭ እና በመንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር ፳፭/፲፱፻፺፬ አንቀጽ ፪/፪/ መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል።

- ፩. አጭር ርዕስ
ይህ ደንብ “የመንግሥት የፋይናንስ ድርጅቶች ኤጀንሲ ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፺፰/፲፱፻፺፮” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።
- ፪. ትርጓሜ
በዚህ ደንብ ውስጥ “የመንግሥት የፋይናንስ ድርጅት” ማለት በባንክ ወይም በኢንሹራንስ አገልግሎት ሥራ መስክ የተሠማራ የመንግሥት የልማት ድርጅት ነው።
- ፫. መቋቋም
 - ፩. የመንግሥት የፋይናንስ ድርጅቶች ኤጀንሲ /ከዚህ በኋላ “ኤጀንሲ” እየተባለ የሚጠራ/ ራሱን የቻለ የሕግ ሰውነት ያለው የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቋሟል።
 - ፪. ኤጀንሲው ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል።
- ፬. ዋና መሥሪያ ቤት
የኤጀንሲው ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ይሆናል።

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION NO. 98/2004 COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF THE FINANCIAL PUBLIC ENTERPRISES AGENCY

This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Article 5 of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 4/1995 and Article 2(2) of the Public Enterprises Proclamation No. 25/1992.

1. *Short Title*
This Regulation may be cited as the “Financial Public Enterprises Agency Establishment Council of Ministers Regulation No 98/2004”.
2. *Definition*
In this Regulation “Financial Public Enterprises” means a public enterprise engaged in banking or insurance business.
3. *Establishment*
 - 1/ The Financial Public Enterprises Agency (hereinafter referred as the “Agency”) is hereby established as an autonomous government office having its own legal personality.
 - 2/ The Agency shall be accountable to the Prime Minister.
4. *Head Office*
The Agency shall have its head office in Addis Ababa.

ያንዱ ዋጋ 2.30
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፱፩
Negarit G.P.O.Box 80,001

፩. ዓላማ

የኤጀንሲው ዓላማ የመንግሥት የፋይናንስ ድርጅቶች ቀልጣፋ፣ ተወዳዳሪ እና ዘመናዊ ሆነው የመንግሥትን የልማት ፖሊሲዎች ለማስፈጸም እንዲረዱ ማስቻል ይሆናል።

፪. ሥልጣንና ተግባር

ኤጀንሲው የመንግሥት የፋይናንስ ድርጅቶችን በመንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፱ አንቀጽ ፲፩ እና አግባብ ባላቸው ሌሎች አንቀጾች መሠረት የመቆጣጠር ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል።

፫. የኤጀንሲው አቋም

ኤጀንሲው፡

- ፩/ በመንግሥት የሚሾም አንድ ዋና ሥራ አስኪያጅ፣ እና
- ፪/ አስፈላጊው ሠራተኞች፣ ይኖሩታል።

፬. የዋና ሥራ አስኪያጁ ሥልጣንና ተግባር

፩/ ዋና ሥራ አስኪያጁ የኤጀንሲው ዋና ሥራ አስፈጻሚ በመሆን የኤጀንሲውን ሥራዎች ይመራል፣ ያስተዳድራል።

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ሥራ አስኪያጁ፡

- ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ ፮ የተጠቀሱትን የኤጀንሲውን ሥልጣንና ተግባሮች በሥራ ላይ ያውላል፤
- ለ) በፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች ሕግና በጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚፀድቅ የደመወዝና ጥቅማጥቅሞች አወሳሰን መመሪያ መሠረት የኤጀንሲውን ሠራተኞች ይቀጥራል፣ ያስተዳድራል፤
- ሐ) የኤጀንሲውን የሥራ ፕሮግራምና በጀት ያዘጋጃል፣ ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል፤
- መ) ለኤጀንሲው በተፈቀደው በጀት መሠረት ገንዘብ ወጭ ያደርጋል፤
- ሠ) ኤጀንሲው ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ሁሉ ኤጀንሲውን ይወክላል፤
- ረ) የኤጀንሲውን የሥራ አፈጻጸምና የፋይናንስ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ያቀርባል።

፫/ ዋናው ሥራ አስኪያጅ ለኤጀንሲው ሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልገው መጠን ሥልጣንና ተግባሩን በከፊል ለኤጀንሲው ኃላፊዎችና ሌሎች ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል።

፴. በጀት

የኤጀንሲው በጀት በመንግሥት ይመደባል።

፴፩. የሂሳብ መዛግብት

፩/ ኤጀንሲው የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።

፪/ የኤጀንሲው የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በፌዴራል ዋና አዲተር ወይም እርሱ በሚሰይመው አዲተር በየዓመቱ ይመረመራሉ።

፴፪. ደንብ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ ከጥር ፳፩ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ጥር ፳፩ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም.

መለስ ዜናዊ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

5. Objectives

The Objectives of the Agency shall be to make financial public enterprises become efficient, competitive and modern with a view to enabling them serve as instruments in implementing Government development policies.

6. Powers and Duties

The Agency shall have the powers and duties to supervise financial public enterprises in accordance with Article 11 and other relevant provisions of the Public Enterprises Proclamation No. 25/1992.

7. Organs of the Agency

The Agency shall have:

- 1) a General Manager to be appointed by the Government; and
- 2) the necessary staff.

8. Power and Duties of the General Manager

1) The General Manager shall be the chief executive officer of the Agency and, as such, shall direct and administer the activities of the Agency.

2) Without limiting the generality of sub-article (1) of this Article, the General Manager shall:

- (a) exercise the powers and duties of the Agency referred to in Article 6 of this Regulation;
- (b) employ and administer the employees of the Agency in accordance with the federal civil service laws and directives approved by the Prime Minister on the determination of remuneration and benefits;
- (c) prepare the annual work program and budget of the Agency and implement same upon approval;
- (d) effect expenditure in accordance with the approved budget of the Agency;
- (e) represent the Agency in all its dealings with third parties;
- (f) prepare and submit to the office of the Prime Minister the activity and financial reports of the Agency.

3) The General Manager May delegate part of his powers and duties to the officials and other employees of the Agency to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Agency.

9. Budget

The budget of the Agency shall be allocated by the Government.

10. Books of Accounts

1/ The Agency shall keep complete and accurate books of accounts.

2/ The books of accounts and financial documents of the Agency shall be audited annually by the Federal Auditor General or by an auditor appointed by him.

11. Effective Date

This Regulation shall enter into force as of the 30th January day of, 2004.

Done at Addis Ababa, this 30th day of January 2004.

MELES ZENAWI

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRAT REPUBLIC OF ETHIOPIA